

### ለጋራ ቤታችን የሚበጅው...

ወንድይራድ ኃብተየስ 03-30-18

ከቅርብ ጊዜ ጀምሮ የምናስተውላቸው አንዳንድ መደናበቻዎች ኢህአዴግ ባህሪያት፤ ኢህአዴግ ባህሎች አይደሉም ሲሉ በርካቶች ሲናገሩ አድምጠናል፤ ጽፈውም አንብበናል። እርግጥ ነው የምናስተውላቸው አንዳንድ ሁኔታዎች ኢህአዴግ ከቀድሞው አቋሙ እየተነሸራተተ እንደሆነ አስመስለውት ነበር። አመራሩ ለአገር ከማሰብ ይልቅ ለአካባቢያዊነትንና ዘረኝነት ቅድሚያ መስጠት በሚያስመስል መልኩ የኢህአዴግ ባህል እንዲሸረሸርና ህዝቦችን እንዲገነገን ትልቅ ሚና ሲጫወቱ እንደነበር የአደባባይ ሚስጢር ነው።

በርካታ አስተያየት ሰጪዎች ኢህአዴግ ራሱን የስተካክል ከማለት ጀምሮ ኢህአዴግ ለተፈጠሩ ችግሮች ምክንያት በመሆኑ መፍትሄ ሊሰጥ አይችልም ይወገድ እስከሚል የሚደርሱ ሃሳቦችን ሲሰነዘሩ ነበሩ። ለአገራችን ችግሮች ውጫዊ ተጽዕኖዎች የሉም ባልልም አብዛኛው ወቅታዊ ችግሮች የመነጨት ከውስጥ እንደሆነ አምናለሁ። ኢህአዴግም ሁኔታዎችን በደንብ በማየት ችግሮችን ውጫዊ ከማድረግ ይልቅ ወደ ውስጥ በመመልከት መፍትሄው ውስጣዊ መሆኑን ሲገልጽ አድምጠናል። እውነት ነው ችግርን ወደ ውስጥ የማየት ባህል መልካም ነው። ይህ አይነት አካሄድ በሌሎች አካሎችም መለመድ ይኖርበታል ብዬ አምናለሁ። ምክንያቱም ችግርን በአግባብ መለየት የመፍትሄው የመጀመሪያ አካል ተደርጎ ስለሚወሰድ ነው።

እንደእኔ እንደኔ ለአዲሲቷ ኢትዮጵያ ኢህአዴግ ከፓርቲነት ባሻገር እንደሆነ ይሰማኛል። አመንም አላመንም ኢህአዴግ ከአዲሲቷ ኢትዮጵያ ጋር ከፍተኛ ቅርኝት አለው። ምክንያቱም ይህ ፓርቲ አገራችንን ከቀልቀለት ሩጫ ታድጓትን ወደ ስኬት ጎዳን እንድትጓዝ ምክንያት ሆኗል። ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ደግሞ አንዳንድ በፓርቲው ውስጥ በተከሰቱ ስህተቶች ለአገራችን አንድነትና ለህዝቦች አብሮነት መልካም ያልሆኑ እንዲፈጠሩ ምክንያት ሆኗል። ለአብነት በበርካታ የአገራችን አካባቢዎች ጉዳዮችን በማያውቁት ነገር ሲገደሉ፣ በመቶ ሺዎች ከቀያቸው ሲፈናቀሉና ሲንገላቱ እንዲሁም ንብረቶቻቸው በጠራራ ጸሃይ ሲወድምና ሲዘረፍ ተመልክተናል። ይህን አይነት ቅጥ ያጣ አካሄድ በርካታ ዜጎችን ፍራቻ ውስጥ ከቶም ነበር። ይሁንና ነገሮች እንደፈራነው ሳይሆኑ ኢህአዴግ በአጭር ጊዜ በርካታ ነገሮች መልክ መልካቸውን እንዲይዙ ማድረግ ችሏል። ሰሞኑን የኢህአዴግ እህት ፓርቲ አመራሮች ያካሄዱትን የስራ አስፈጻሚና የምክር ቤት ባካሄዱት ግምገማና ባሳለፉቸው ውሳኔዎች የአገራችን ችግሮች ዘለቁ መፍትሄ እንደሚያገኙ ተስፋ የሚያጭር ሁኔታ ተመልክተናል።

ለአገራችን ጅምር የደምክራሲ ስርዓት ጭፍን ተቃውሞም ይሁን ቅጥ ያጣ ድጋፍ የሚበጅት አካሄድ እንዳልሆነ በተጨማሪም አይተናል። በሁለቱም ጽንፍ የቆማቸው አካላት ከመርዘኛ አካሄዳችሁ ውጡልን። የዳያስፓራ ፖለቲከኞች፣ በተቃውሞው ጎራ የተሰለፉችሁ ጽንፈኛ ሃይሎች እንዲሁም የጥቅም ኢህአዴግያዊያን ራሳችሁን ፈትሹ፤ እውነት እውነቱን እንገገር ከተባለ ለአገራችን በዚህን ሰዓት ኢህአዴግ ከምንም በላይ ያስፈልጋታል፤ አሁን ለሚታዩ ለበርካታዎቹ የአገራችን ችግሮች ምክንያቱ ኢህአዴግ ነው ካልን መፍትሄውም ያለኢህአዴግ የሚታሰብ እንዳልሆነ ሊታወቅ ይገባል። በመሆኑም በሆነውም ባልሆነውም ይህን ድርጅት የነገር ማጣፊጫ ባናደርገው መልካም ነው። ከስሜታዊነት ፈረስ ወርደን ነገሮችን በአግባብ እንፈትሽ። ኢህአዴግ ባለፉት 27 ዓመታት ከፈጸማቸው ስህተቶች ይልቅ ለአዲሲቷ ኢትዮጵያ ያበረከታቸው ስኬቶች እጅጉን የጎሉ አይደሉምን?

ኢህአዴግ ለአዲሲቷ ኢትዮጵያ የከፍታ መንገድን አስጨብጧል። ለአብነት ኢትዮጵያ ጠንካራና ተሰሚነት ያለው መንግስት እንዲኖራት አድርጓል፤ የብሄሮች፣ ብሄረሰቦችና ህዝቦች ነጻነትና እኩልነታቸው እንዲረጋገጥ በማድረግ

ራሳቸውን በራሳቸው እንዲያስተዳድሩ ሁኔታዎችን አመቻችቷል፤ በማንነታቸው እንዳያፍሩ መንገድ ጠርጓል፤ ጅምር ቢሆንም በአገራችን ዲሞክራሲያዊ ስርዓት እንዲገነባ ጥረት አድርጓል፤ ህዝብን በማስተባበር ላለፉት 15 ዓመታት ተከታታይነት ያለው ባለሁለት አሃዝ ኢኮኖሚያዊ ዕድገት ማስመዝገብ ችሏል። ይኸው ድርጅት ከቅርብ ጊዜ ወዲህ እየፈጸማቸው ባሉ አንዳንድ ተራና ትናንሽ ስህተቶች ደግሞ በርካታ ንጹሃን ሰለባ ሆነዋል። ቢሆንም የድርጅቱን አንድ ሺህ ስኬቶች በዜሮ ማጣፋትና ሁሉንም ነገር በድርጅቱ ላይ መላከክ ተገቢ አካሄድ አይደለም። በአገራችን አማላይና ሁላችንንም የሚያገኝ ተስፋ የሚያጭሩ ለውጦች መታየት ጀምረዋል። ይህ የስፋ ያጫረብንን ጅምር ካልተንከባከብናቸው ወደወጣንበት አረንጓ ተመልሰን የማንገባበት ሁኔታ አይኖርም።

ከነችግሩም ቢሆን ኢህአዴግ ለኢትዮጵያ አስፈላጊ ፓርቲ ነው። የሚሰሩ እጆች ይቆሽሻሉ እንደሚባለው፤ ኢህአዴግ ስሰራ ለለውጥ ስታትር፤ ስህተቶችን ፈጽሟል፤ ድርጅቱም ስህተት መፈጸሙን አምኖ ህዝብን በይፋ ይቅርታ ጠይቋል፤ ለመስተካከል የተለያዩ እርምጃዎችን በመውሰድ ላይ ነው። ይህ ለእኔ ታላቅነት ነው። ህብረተሰቡም እንደትላንቱ ከድርጅቱና መንግስት ጎን በመቆም ችግሮችን መጠቀም ብቻ ሳይሆን የመፍትሄው አካል በመሆን ለመንግስትና ለድርጅቱ ያለውን ድጋፍ አጠናክሮ ሊቀጥልበት ይገባል። እንዲህ ሲሆን ነው የአገራችን ህዳሴ ሊፋጠንና አገራችን የያዘችው የመካከለኛ ገቢ አገሮች የመሰለፍ ራዕይ ሊሳካ የሚችለው።

ኢህአዴግ የቆየ ጠንካራ የግምገማ ባህል ያለው ድርጅት እንደሆነ እናውቃለን። ይህ ድርጅት ከትጥቅ ትግሉ ጀምሮ እስከ አገርና ህዝብ መምራት ደረጃ ውጤታማ እንዲሆን ካደረጉት አበይት ምክንያቶች መካከል አንዱና ቀዳሚው ነገር የድርጅቱ ጠንካራ የግምገማ ባህሉ እንደሆነ ይታወቃል። ኢህአዴግ መጠበቅ ያለበት ውጫዊ ጠላቶቹን ብቻ ሳይሆን በተለያዩ ፎርማት በውስጡ የተሰገሰጉ የጥቅም ኢህአዴግያዊያንን ጭምር ነው። ሺዎች የተሰዉሉት መነሻቸውም መድረሻቸውም ህዝብ የሆነ እነዚያ የኢህአዴግ እንቁ እሴቶች ሊጠበቁ የሚችሉት ድርጅቱ ከውስጥም ከውጭም ራሱን መከላከልና ራሱን ማጽዳት ሲሰችል ነው። ለኢህአዴግ ስኬት መሰረቱ የድርጅቱ ውስጠ ዲሞክራሲያዊነት፤ በእያንዳንዱ ውሳኔ የብዙሃን ድምጽ ተቀባይነት የሚያገኝበት አስራሩ ነው። በፓርቲው የውስጥ አሰራር የግለሰቦች ሃሳብ በዲሞክራሲያዊ መንገድ የሚንሸራሸርበት፤ ሃሳብ በነፃነት የሚፋጭበት፤ በመጨረሻም የብዙሃኑ ድምጽ የበላይነት የነገሰበት ነው። ያ መርህ አሁንም ተጠናክሮ መቀጠል ይኖርበታል።

የኢህአዴግ መርህ መሰረት የሚያደርገው የህዝብ ፍላጎትንና የህዝብ ድጋፍ ብቻ ነው። እስካሁን ድርጅቱ ስኬታማ የሆነውም በዚህ ጠንካራ ህዝባዊ መርህ ነው። ኢህአዴግ እስተካከላለሁ ወደ ቀድሞው አቋሜ ተመልሻለሁ ሲል ያስቀመጣቸው ነጥቦች ስኬታማ የሚሆኑትና የአገራችን ዕድገት ቀጣይነት የሚኖረው በህዝብ ተሳትፎ ሲታጀብ ነውና ህብረተሰቡ ድጋፉን ሊያደርግለት ይገባል ባይ ነኝ። በአሁኑ ደረጃ የኢህአዴግ ስኬትም ሆነ ውድቀት ከአገራችን ህልውና ጋር ጥብቅ ቁርኝት ያለው በመሆኑ ኢህአዴግ ወደ መስመሩ እንዲመለስ ህብረተሰቡ ያደረገውን ትግስትና ድጋፍ የሚያመለክተው ድርጅቱ በህዝቡ ደም ውስጥ ምን ያህል ስርጾ እንደገባ ነው።

ለአገራችን የሚበጃት ሁሉንም ችግሮች በየፈርጁ ብንመለከታቸውና በጋራ ሆነን መፍትሄ ብንፈልግላቸው እንጂ ማዶ ለማዶ ሆነን ጣት መቀሳሰሩ ለማንም አይበጅም፤ የትም አያደርሰንም። ሁሉንም ነገር ወደ ኢህአዴግ መወርወር፤ ኢህአዴግ ለሁሉም ነገር መፍትሄ ካልፈለገለት ማለት ለጋራ ቤታችን ጽዳት አይበጅም። ኢህአዴግም እንደው ነገሮችን ለማብረድ ብሎ የእርሱ ጥፋት የሆኑትንም ሆነ ያልሆኑትን ችግሮች በደምሳሳወ የእኔ ናቸው ብሎ ጠቅሎ መውሰድ አይገባውም። ኢህአዴግም ሆነ መንግስት መፍትሄ ሊሰጣቸው የማይችላቸው አግባብ ያልሆኑ ጥያቄዎች በርካታ በመሆናው አካል አካፋን አካፋ ማለት

መልመድ ይኖርበታል። ከዚህም ባሻገር የአገራችን ችግሮች ዕለቱን የተፈጠሩ ባለመሆናቸው ሁሉም ችግሮች ዕለቱን መፍትሄ ሊያገኙ እንደማይችሉ ሁሉም የህብረተሰብ ክፍል ሊያውቀው የሚገባ ጉዳይ መሆን መቻል አለበት። ከዚህ በተጨማሪ ለአገራችን ችግሮች መፍትሄ የማፈለግ ድርሻ ለገዥው ፓርቲና ለመንግስት ብቻ የሚተው ጉዳይ ብቻ ሳይሆን የሁሉም የህብረተሰብ ክፍል ሃላፊነት ሊሆን ይገባል ባይ ነኝ።